

(ክፍል ፪) ኢትዮጵያውያን 'በዘረኛነት ባሕር እየዋኙ ነው'! ይህ እንዴት ሊከሰት ቻለ?

ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያን ሰማይ ድረገጽ አዘጋጅ Editor Ethiopian Semay ካለፈው የቀጠለ



ወደ ርዕሴ ከመግባቱ በፊት አንዳንድ አስፈላጊና አሳሳቢ ጉዳዮችን ላነሳ ነው። በመጀመሪያ በርከት ያሉ የተለያዩ የድጋፍ ደብዳቤዎች፣ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ለላካችሁልኝ አንባቢዎቼ አመሰግናለሁ። በድረገጹ ከፍተኛ የሆነ የጎብኚዎች ቁጥር እያደገ መሄዱ ሳበሰር በደስታ ነው። ትችቴን ለማፈን የሞከሩ ከወያኔ የማይሻሉ የተቃዋሚ ሚዲያዎች፣ በሁሉም ድረገጾቻቸው የሚያቀርቡት “የተኮራረጀ” ዜና እና የተቺዎች ጽሑፍ አንድ በመሆኑ፣ ለየት ያለ ትችት ለማግኘት አንባቢ አጥራቸውን እየሰበረ ወደ ተለየ ሃሳብ ፍለጋ መምጣቱ አበራታች ክስተት ነው። የኔም የ ዶ/ር አሰፋ ነጋሽ እና የዶ/ር አባባ ፈቃደ ከማንኛቸውም ጸሐፍትና ተቺዎች የተለዩ ሃሳቦች ለማድምጥ ለምትፈልጉ በ<http://welkait.com/> ታገኙናላችሁ።

ባለፈው ሳምንት በክፍል 1 ትችቴ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔን ለመጣል እያደረገ ያለው የሞት የሽረት ትግል ብሩህ ተስፋ እየተከሰተ ነው በተባለበት ወቅት፣ ጣልቃ በመግባት ዓይኑን አፍጥጦ እየገሰገሰብን ያለው ዘረኛነት በገሃድ እንዲሰበክና የተሰበከውም ባንዳንድ ቦታዎችም እንደተፈጸመ በማስረጃ አስደግፌ በወንድሜ ላይ የተፈጸመውን ጎሳን ለይቶ የማጥቃት ክስተት ለማብራራት ሞክሬአለሁ። ይህ አደጋ ካሁኑ እንዲቆምና ትኩረት ካልተደረገለት፣ ምንም ዓይነት የፖለቲካ መፍትሄና ትንተና ቢደረደር ከአሰቃቂው የርዋንዳ እልቂት አገራችን

አታመልጥም። ስሜትና መሬት ላይ እየታየና እየተደመጠ ያለው አመላካች ጭስና ቁጣ ማየት በቂ ነው።

የወያኔ ትግሬዎች ገና ጫካ እያሉ በነደፉት ማረክሳዊ/ፋሺስታዊ/ ርእዮት ከውጭ ሃይላት ጋር በመመሳጠር የነደፉት ኢትዮጵያን የማበጣበጥ እቅድ ዜጎች በዜግነታቸው ሳይሆን በመታወቂያ/አይደንትፈኬሽን ካርድ/ በጎሳቸው 'እንዲለዩ' በማድረግ 'የሁቱ እና የቱትሲ' መተላለቅ እንዲከሰት የተደረገ ጥናት መሆኑን ሕዝቡ ይዘት የሚገኘው መታወቂያ ህያው ምስክር ነው። ሰሞኑን እነ አባይ ፀሐየ እየነገሩን ያለው ፍንጭም ይህንኑ አደጋ ያጠናክረዋል።

ስለሆነም እንነጋገርበታለን።

ወደ ትንተናዬ ከምግባቴ በፊት፤ አንባቢዎቼን ለማስጨበጥ የምፈልገው በዚህ ውጭ አገር ከምንኖር ወገኖች የታዘብኩት እየተንጸባረቀ ያለ አንድ ክስተት አለ። የታዘብኩትንም ክስተት የሚከተለው ነው። ዘረኛ ግለሰቦች/ቡድኖች አስነዋሪ ስራቸው እንዳለ ሆኖ፤ አጅግ የገረመኝ ነገር፤ ብዙ ሰዎች፤ የየራሳቸው ጎሳዎችን ጥቃት እያጎሉ በጎሳቸው ላይ የደረሰውን በደል በበቻ በየሚዲያው እየላኩ ሰው እንዲመለከተው ሲያስራጩ፤ በሌላው ወገን ላይ የደረሰው የጎሰኛነት ዘለፋ እና ዛቻ እና ጥቃት ግን ከማስራጨት ወይም ከመተቸት መቆጠባቸው ሳይ ያስገርመኛል። እነኚህ ሰዎች ዘረኛነትን እየተቃወሙ፤ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ እራሳቸው በዛው የወገንተኛነት ጨዋታ የመግባታቸው ክስተት ስታዘብ፤ የጎሰኛነት ጭቃ ሁሉንም ያዳረሰ ይመስላል። ይህ ለጎሳው ብቻ ማድላት ወገንተኛነት ነው። ክስተቱ ብዙ ምሁራንም ጭምር ያካተተ ነው። አማራ ከሆነ የአማራ ጥቃት ነው የሚሰማውና የሚያስተጋባው ፤ ትግሬ ከሆነ የትግሬ ጥቃት ነው የሚሰማውና የሚያስተጋባው።

ይህን አንድ ምሳሌ ሰጥቼ ወደ ዋናው ትችቴ ልግባ። ብዙ ጸሐፊዎች ባንድ ፈለግ የሚጓዙበት ባሕሪ እያስተዋልኩ ነው። ይህ ደግሞ እርማት ያስፈልገዋል የሚል አስተያየት አለኝ። አስተያየቴን ብትቀበሉትም ባትቀበሉት እንደ ሃሳብ ለግሻለሁ። ለምሳሌ አንድ የማደንቀው ወጣት ጋዜጠኛ የሰው ልጆችን የአፈጣጠር ባሕሪ 'አንድ ወጥ ሆኖ' የተፈጠረ በማስመሰል፤

የአማራ ማሕበረሰብ ዘረኞች አልተፈጠሩበትም አይነት አገላለጽ ባንድ ጸሐፊ እንዲህ ሲል ይጠቅሳል፤

“...ሐቄ ይህ ሆኖ ሳለ ነብስ ገዳዩ የወያኔ ቡድን አማራ ክልል በሚኖሩ ትግሬዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል እያለ መሠረተ ቢስ አሉባልታ እያወራና እናንተም ይህንን በሬ ወለደ እንድታስተጋቡ...” ይላል። ይህ አይነት አባባል ካደነቅኩትና ከምጠብቀው ጋዜጠኛ ሳደምጥ ትንሽ አሳስበኝ። ይህ እንደምታ የተወሰነ ማሕበረሰብ እንጂ “አማራ ማሕበረሰብ ሲፈጠር ዘረኞች አልበቀሉበትም” ዓይነቱ አባባል በወጣቱ ጋዜጠኛ ብቻ አልተወሰነም። አንዳንድ ምሁራን እንዲህ ዓይነት አባባል ሲጽፉና ሲናገሩ አደምጭአለሁ። ይህ “ፍጹምነት” መታረም የሚገባው ነው።

ባለፈው ጽሑፌ የጠቀስኩት፤ “የዚያች የመቀሌ የትግሬ የአምበጣ ሊቃሚ ልጅ” የሚል ጥላቻና ትምክህተኝነትን የሚያንጸባርቅ በአገር ውስጥ በአማራው ማሕበረሰብ አካባቢ የተቀረጸ “ገበሬዎች” በቀረርቶ መልክ ሲያቅራሩ የሚያሳይ ‘ቦዩ ቱብ’ በሚዲያ ላይ የተለጠፈ አይተናል። ይህ የገበሬ ‘ቀረርቶ’ ቦድንቁርና፤ በስሜት፤ በጥላቻ እና ትምክህት ተነሳሰቶ እንዲህ ያለ ሕዝብን የሚዘልፍ ቀረርቶ ካስተጋባ፤ ‘ትግሬ በመሆናቸው የተደበደቡ/ጥቃት የተፈጸመባቸው ሰዎች ንፁህን ዜጎች የሉም’ የሚለው ሙግት የሚያስኬድ ክርክር አያስኬድም፤ እርማት ያስፈልገዋል።

ሌላው፤ ባለፈው ሁለት ሳምንት በፊት በሲያትል ከተማ ‘የጎንደር ማሕበር ለኢትዮጵያ’ በሚባል ማሕበር ላይ የተጋበዘው ታማኝ በየገጠናው ጎሰኛነትን ለማውገዝ ለተሰብሳቢው ማስተማሪያ የሚሆን ባሳየው የቪዲዮ/ክሊፕ/ ላይ ስለ አንዲት “የኩናማ ጎሳ ተወላጅ ነኝ” ብላ የነገረችን ‘የትግራይ ወጣት’ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ‘ሥራ ቦታ’ ላይ ሆኖ አማራውን ማሕበረሰብ የሚዘልፍ ዘረኛ ንግግሯን አሳይቷል። እሷን የሚመስሉ ጎሰኛ ትግሬዎችም እንደዚሁ ጎሰኛ ባሕሪያቸውንና ንግግራቸውን ‘በስዕለ ድምጽ’ ተሰብሳቢውን ለማስተማር ጥሯል። በሌላ በኩል ግን የትግሬን ሕዝብ አምበጣ ሊቃሚ፤ የትግሬ እናቶች ሁሉም ሸርሙጦች ናቸው፤ትግሬዎች በዚህ አለም መኖር አይገባቸውም፤ከአጋሜዎች፤ከትግሬ ጋር

መጋባት የለባችሁም.....ወዘተ.....ወዘተ ... እያሉ ሕዝብን የሚዘልፍና የሚያስቆጣ ቅስቀሳ በየ 'ዩ-ቱብ' ድረገጽ በጸረ ትግሬ ጎሰኞች ካሁን በፊት የተሰራጩ እና ዛሬም በሚዲያዎች በገፍ እየተሰራጩ እንዳለ ታማኝ ያውቃል። ለምን ባንድ ጎሳ ብቻ ትምህርቱን ለማስተላለፍ ፈለገ? የሚለውን ጥያቄ ላስተላልፍለት እሻለሁ።

ይህንን ስል 'ታማኝ ጸረ ትግሬ ነው' ማለት እንዳልሆነ ግን አንባቢዎቼ አንድ-ትረዱልኝ እሻለሁ። ይህ ክስተት በታማኝ ብቻ የተወሰነ አይደለም፤ እኔ የማውቃቸው ምሁራን የቅርብ ወዳጆቼም የሚያንጸባርቁትና የሚልኩልኝ ተሰራጪ (ፎርዋርድ) ቪዲዮ 'የአንድ ወገን ጥቃት ብቻ' የሚያንጸባርቅ የታማኝ አይነት "ዴሞክራሲ/ማስረጃ/ ይልኩልኛል።

ትግሬዎችም በራሳቸው ሕብረተሰብ ብቻ የታየ ጥቃት/ዘለፋ ብቻ እያንጸባርቁና እያወገዙ፤ በሌላው ወገን ላይ በመንግሥታዊ ባለስልጣኖቻቸውም ሆነ በጎሰኞች ትግሬዎች እና ወያኔዎችን በሚያገለግሉ ሚዲያዎች በኩል በአማራውም ሆነ በሌላው ማሕበረሰብ ጎሳ ላይ የሚፈጸም ጥቃትና ዘለፋ አያሳዩም።

ጎሰኝነት ስንቃወም፤ ሁሉንም ዘረኞች መቃወም ሕዝብን ማስተማር ይጠበቅብናል። በአንዱ ዘረኛ ክፍል ብቻ አትኩሮታችን ስንሰጥ፤ በጉዳዮችን ላይ ያለው ሌላው ጎሰኛ ወደ ዘንድነት እየተለወጠ ቀስ በቀስ የሌላውን ባሕሪ ይወርስና አገሪቷ ሲኦል ትሆናለች ማለት ነው። ይህ ባሕሪ ለአሮሞው፤ ከለጉራጌው፤ ለትግሬው አማራው፤ ሰማሌው....የሚመለከት ነው።

ብዙዎቹ የተቃዋሚ ሚዲያዎች ትችቶቹን ለማፈን የሞከሩበት ዋናው ምክንያታቸውም፤ የፖለቲካ መሪዎቻቸውን እና በአራቱ መአዝናት በኩል ያሉት ጎሰኞች ወገኖቻቸውንም አድልዎ በሌለበት ትችት ስለምተችላቸው እንደሆነ የኔን ጽሁፍ የተከታተላችሁ የምታውቁት ነው። ስለሆነም ትችቴ ባፈኑት ቁጥር አንባቢ አጥራቸውን እየጣሰ ወደ ድረገጹ እና የኔን ትችት በመለጠፍ ወደ እሚተባበሩ ድረገጾች እየተመመ ነው። በዚህም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ።

ስለ ጎሰኝነት ላነሳን አይቀር ወደ ዋናው ርዕስ ከመገብታችን በፊት አንድ ማሳሰቢያ ልግልጽ የምፈልገው ነገር አለ።

በ 'ዩቲብ' ላይ በሕዝብ ላይ መቃቃር ሊያስከትል የሚችል ብዙ የጎሰኞች ቅስቀሳ እየተካሄደ/እየተለጠፈ ነው። ከነዚህ ጎሰኞች መካካል ዩቲብ የተለጠፈውን፤ የትግሬን ሕዝብ የሚዘልፍ “ዮኒ ማኛ” በሚል ስም ራሱን የሚጠራ፤ እዚህ እኔ ከምኖርበት ሳንሆዜ ከተማ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ያስተላለፈውን መልእክት እንዳደምጥ ሁለት ወዳጆቼ በጠቆሙኝ መሰረት፤ አደመጥኩት። እውነትም እጅግ የሚያስገርም፤ የሚያስቀይም ዘለፋ በትግራይ ሕዝብ ላይ ዘለፋ ሲያካሄድ አደመጥኩት። ክስተቱ የሕብረተሰቡ ንቃትና ግንዛቤ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሆነ የተገነዘብኩበት አጋጣሚ ነበር። ለዚህ ነበር ደጋግሜ 'ሕዝብን መዘለፍ እንደ ቀላል ነገር የታየበት ዘመን ደርሰናል' ስናገር የነበረው። ከባሕላችን ባሕሪ ውጭ የሆኑ እንዲህ አይነት አዳዲስ ክስተቶች ሲከሰቱ አመንጪ ምክንያቶች አሏቸው። ከታች የምገልጻቸው የሕብረተሰብ የሞራል ድቀት/መበሰበሰ ምክንያቶች በዘርዘር ተገልጻልና አነሱን ከታች እንመለከታቸዋለን።

ዋናው ነገር፤ ስለ ዮኒ ማኛ ለመግለጽ የምፈልገው፤ ባለፈው ጽሁፌ በየ ዩቲብ ሚዲያዎች/ፓል ቶክ ክፍሎች የሚሰራጩ ሕዝብን የሚያራርቁ ቅስቀሳዎች ከማንኛውም ማሕበረሰብ በግልም ሆነ በማሕበር ተደራጅተው የሚገኙ ክፍሎች በነዚህ የጥላቻ ክፍሎች ክስ እንዲያቀርቡ ባሳሰብኩት መሰረት አንዳንድ ማሕበራት ሂደቱን እንደጀመሩት በድረገጻቸው አንብቤአለሁ። ሁኔታውን ለመግታት የሚረዳ ስለሆነ፤ ቅዋሜአችሁ በሕግ እንድትቀጥሉበት እያሳሰብኩ፤ የሌሎቹን ባላውቀም፤ “ዮኒ ማኛ” ባልወጠነው ድንገተኛ ስሜት (ካነጋገሩ እንደገባኝ ከሆነ) የትግራይን ሕዝብ ዘልፎ በማስቀየሙ ለዚህም በይፋ “ይቅርታ ስለጠየቀ”፤ እኔ እንደ ትግሬነቴ ይቅር ብየዋለሁ። ማንኛችሁም ትግሬዎች ይቀር እንድትሉት እጠይቃለሁ።

ሰው በቁጣ ስሜት/ወይንም በሕሊና ድክመት ተገፋፍቶ ሰውን ካስቀየመ በኋላ ተጸጽቶ ይቅርታ ከጠየቀ፤ አዋቂነቱና ቀና ሰው መሆኑ ምልክት ስለሆነ፤ ሁላችሁም የተቀየማችሁት የትግራይ ማሕበረሰብ እንደኔው ይቅርታውን ተቀበሉት። አገሪቱ በዚህ የይቅርታ ፈለግ እንድትራመዱ ሁላችንም መግፋት ይኖርብናል። ማሕበረሰብ የሰዎች ስብስብ ነውና ማሕበረሰቡን ለማስተካከል የግለሰዎችን ይቅርታም ሆነ መጥፎ እርምጃ ለጥፋትም ለገምቢም አስተዋጽኦነቱ ቀዳሚ ረድፍ አለው።። ሌሎቹም “የዮኒ ማኛ” ቅጽበታዊ እርማት እና አርአያ

እንደሚከተሉ ተስፋ አለኝ። ‘የኒ ማኛ’ ስለ ወያኔ እና መሰል ጠባቦችን መቃወምን ግን መቀጥል አስፈላጊ ነው፤ መቀጠል አለብህ እላለሁ። በዚህ አጋጣሚ አማራን የምትዘልፉ የትግራይ ጎሰኞችም “አማራውን ማህበረሰብ” ይቅርታ መጠቅ ይጠበቅባችኋል።

አሁን ወደ ርዕሳችን።

ባለፈው ሳምንት በክፍል 1 ትችቴ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔን ለመጣል እያደረገ ያለው የሞት የሽረት ትግል ብሩህ ተስፋ እየተከሰተ ነው በተባለበት ወቅት፤ ጣልቃ በመግባት ዓይኑን አፍጥጦ እየገሰገሰብን ያለው ዘረኛነት በገሃድ እንዲሰበክና ውጤቱም ባንዳንድ ቦታዎችም እንደተፈጸመ በማስረጃ አስደግፌ በወንድሜ ላይ የተፈጸመውን ጎሳን ለይቶ የማጥቃት ክስተት ለማብራራት ሞክሬአለሁ። ባጠቃላይ ማህበረሰባችን በለውጥ ሂደት ላይ ነው። በአገራችን ላይ እየታየ ያለው የባሕል ለውጥ በሂደት ላይ እየገሰገሰ ነው። አንዳንድም ፍጻሜውን በማገባደድ ላይ ነው። የሕብረተሰቡ ባሕል፤ አኗኗር፤ አስተሳሰብ፤ መልክዓ ምድር፤ ሰንደቃላማ፤ ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ የተከሰተ ሂደት አለ። ለውጡ እንዴት ሊከሰት ቻለ?

ለውጡ የተከናወነው በሳብሽርኸን ‘ቡብካላ’ /Subversion/ በኩል ነው። Subversion ምንድን ነው? የእንግሊዝኛው ትርጉሙ “Corrupting someone’s personal moral” ይላል። አንድ ሰው ወይም ማህበረሰብ ሲከተለው የነበረው እምነት/ባሕል/ሃይማኖት/አገራዊ ፍቅር/መተሳሰብ...የመሳሰሉ ባሕሪያቶችን በተንኮለኞች አስተሳሰቡን እንዲቀይር ማስደረግ ማለት ነው።

ምን ማለት ነው? ቀላል ምሳሌ ልሰጥ። ፍራፍሬ ወይም ጎመን ብቻ ሲመገብ የነበረን ሰው በተንኮል (ትሪክ) ስጋ እንዲበላ እና እምነቱን እንዲለውጥ ቀስ በቀስ ማስለመድ ማለት ነው። ከሃይማኖት ወደ ሌላ ሃይማኖት፤ ከራሳቸው ባሕል ወደ ባዕድ ባሕል፤ በየጊዜው የሚሞክሩበት ባሕሪ በዚህ ጥቃት ስለሚጠቁ ነው። ማህበራዊ አገራዊ፤ ባሕላዊ እና ሉአላዊ እሴቶችም እንዲናቁ ወይም በሌላ አስተሳሰብ እንዲለወጡ/እንዲተኩ፤ እንዲሁም ሰው ከሰው

ጋር የነበሩት ማሕበራዊ ግንኙነቶችና መተሳሰቦች እንዲሰበሩ፤ ማሕበረሰቡ እያጃጃሉ አቅጣጫውን ማስለውጥ የሳብሸርሲቭ ቡድኖች ትኩረት ነው።

ክቡራን እና ክቡራት ኢትዮጵያዊያን ወንድሞች እና እህቶች፤ ኢትዮጵያ በአደጋ ላይ ነች ስለ የነበረው አሁን አይደለም፤ እጅግ ቆይቷል። የተለያዩ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማንበርከክ በነፍጥ ሞክረዋታል። አልቻሉም። የተቀራቸው ዘዴ ከነፍጥ የተለየ ዘዴ በመጠቀም አደጋ ላይ እንድትወድቅ ማድረግ ነበር። ይኼውም እራሱን በሚያፈርስ መልኩ አስተሳሰቡን ‘መበከል’ ‘ሳብሸርት’ የማድረግ ዕቅዳቸው ተሳክቶላቸዋል።

የአገሬው ጠንካራ ምስሶዎችን ለማናጋት ጠላቶች የተጠቀሙባቸው ስልቶች አንዱ እና ቀዳሚው አደጋ ‘አክራሪ ሃይማኖት ወይም ጎሰኛነትን’ ማስፋፋት ነው። ይህ ተንኮል በብዙ አገሮች ተከናውኗል። ሕብረተሰቡ በጠባብ መነጻራዊ አስተሳሰብ ተበከሎ አብሮነትን በማናናቅ (አብሮነትን የተለያዩ ትርጉሞችን ስሞችን እየሰጡ ጥላሸት በመቀባት) በጎሰኛ ማሕበር ተደራጅቶ ሌላውን በጥላቻ መንፈስ ሰክሮ ራሱን እንዲያፈርስ በማድረግ የራሱን ግብአት መሬት ያፋጥናል። ዛሬ እየገሰገሰ ያለው የጥላቻ አየር ምንጮቹ እንዲዘገ ካልተደረገ ብርቱ ነው የተባለለት ማሕበረሰብ የራሱን ሞት በቅርቡ ይደግሳል።

በምዕራፍ 1 የገልጸኩት ስጋት አንብበው ከአዲስ አበባ የሚል ደብዳቤ ደርሶኛል። ባነበብኩት ደብዳቤዬ የወሰድኩት ግንዛቤ የተከበሩ አንባቢዬ እጅግ የመጠቀ ሕሊና ያላቸው፤ አርቆ ተመልካች ቢሆኑም በደብዳቤአቸው ላይ የተከበሩ አንባቢ የሩዋንዳ አይንት ብጥብጥ እንደማይከሰት ሊያብራሩልኝ ሞክረዋል። ለመከራከርያ ማስረጃ ያቀረቡልኝ ነጥብም የሕብረተሰቡ የተከበረ የማይናድ ጨዋ ባሕሪ መሆኑን ነግረውኛል። እኔ በዚህ አልቃወምም።

ሁላችንም የምንስማማበት አንድ ማሰርያ ነጥብ አለ። ለ25 አመት የታየ የጨዋ ባሕሪው አገረቷን እስካሁን ድረስ እንዳትናጋ የደገፋት የሕብረተሰቡ ጨዋ ባሕል መሆኑን ጥርጥ የለውም። ምክንያቱም በወያኔ ምኞት፤ ቅስቀሳና በወያኔ ሕገመንግስት እና አፓርተይድ አስተዳዳር ሌላ አገር ቢሆን ድሮ በተበታተነ ነበር። የሕዝቡ አብሮነት ‘ሙጫው’ ተሎ በተላቀቀ ነበር። ይህ በዚህ ብንስማማም ጉዳት አልደረሰም አንልም። ሁላችሁም

ልትገነዘቡልኝ የምፈልገው በነዚያ ሃያ አምስት አመታት አዝጋሚ የሆነ 'ሙጫውን' እያስለቀቁ የሄደ የተለያዩ የጥፋት እርምጃዎችና “የጥፋት ዘመን” የተከናወኑበት ሂደት እንደነበር



ምሳሌዎች-መስጠት ይቻላል።

የወጣት ሙሉቀን ተስፋው 'የጥፋት

ዘመን' ከ1983-2007 የሚለው መጽሐፍ ስታነብቡ፤ ከእኛ ጋር አለ እያልን ስንመካበት የነበረውን የሕዝባችን “ድሩ እና ማጉ” በጥላቻ ቡድኖች ቅስቀሳ ተበጣጥሶ በዐማራ ሕብረተሰብ እናቶች፤አባት ገበሬዎች፤እመጫቶች ከህጻነት ልጆቻቸው በሺዎቹ የሚቆጠሩ በሩዋንዳ የተፈጸሙ አራዊታዊ እልቂቶች በሙሉ ተፈጽመዋል። እደግመዋለሁ!!!!!!!!!!!! በሩዋንዳ የተፈጸሙ አራዊታዊ እልቂቶች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ማሕበረሰብ ሕይወት ላይ ተፈጽመዋል”።

ስለሆነም ውድ አንባቢዬ፤ ከሚኖሩበት አዲስ አበባ ውስጥ ይህ መጽሐፍ አፈላልገው ቢያነብቡ “ሕዝባችን ጨዋ ነው፤ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረገበት ጨዋ ባሕል ስላላው እንደ ሩዋንዳ ዕልቂት አይፈጽምም” ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር አይቻልም። በግል ስለጻፉልኝ ደብዳቤ አክብሮት እየሰጠሁ፤ በግል መልስ ከማጻፍ ይህንን ጽሑፍ እንድያነብቡ ልኬለዋተለሁ እና ያንብቡት። ስላከበሩኝ እና ስለ ወንድሜ ሁኔታ ድጋፍዎን ስለገለጹልኝም እጅግ አመሰግናለሁ።

ሌላ ልጩምርለዎት የምፈልግ ማስረጃ፤ የሚከተለውን ፎቶግራፍ



ይመልከቱ።

Ethiopian police beating protesters in Amhara and Oromo region

<https://youtu.be/VQQXlaJcAFs>

በፎቶግራፉ ላይ የምትታይ 'አንስት ፖሊስ' ሁለት ዜጎችን ቁልቅል ዘቅዝቃ በብትር ስትደበድብ ይታያል። ሴቶች እህቶቻችን/እናቶቻችን በባህላችን በጣም ርህራሄ አንጀት ያላቸው መሆናቸውን የሚያከራክር አይደለም። በአገራችን ታሪክ ሴቶች እህቶቻችን በእንደዚህ ያለ የጭካኔ ገራፊነት ባሕሪ የተሰለፉበት ወቅት እኔ አላውቅም። እንዲህ አይነት ባሕሪ ፍጹም የማይታለም እንደነበር አውቃለሁ። ጨዋ ባሕል ተሰርዞ፤ በምትኩ ዛሬ እንዲህ ያለ የጭካኔ እና አረመኔአዊ 'የባሕል ለውጥ' እንዴት ሊከሰት ቻለ? የሚለውን ክቡር አንባቢዎ እንዲመራመሩበት እጠይቃለሁ። ይህም ወደ ዋናው መነጋገሪያችን የሚወስደን ማስረጃ ነው። ይህ የተረጋጋ ማህበረሰብ በተዋናይ ቡድኖች እንዴት ሊናጋ ቻለ? የሚለውን አይነተኛውን ነጥብ አንስቼ ለመወያየት እሻለሁ።

(1ኛው) የውጭ እና የውስጥ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማጥቃት የተጠቀሙባቸው አራት የጥቃት ስልቶች/ዘዴዎች/ እንመለከታለን። ስለ እነዚህ አራት የጥቃት ዘመቻዎች አንስተን “መወያየት” ስለ አገራችን መሰረታዊ “ግንዛቤዎች” እንዲኖሩን ይረዱናል። መጀመሪያ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጠሉ አራቱ የጥቃት ስልቶች ያልኳቸው ምንድን ናቸው?

“የአሁኑዋ” የወያኔ ጊዜ “ኢትዮጵያ” እና “ድሮ” የምናውቃት ኢትዮጵያ በጣም የተለዩች ኢትዮጵያ ነች። ልዩነታቸው ለማስረዳት መጽሐፍ ተጽፎም አይበቃም። ጫዋ እና የተረጋጋ

ባሕል አለን ያልነውን አንድነት እና ሉዓላዊነታችን ጥቃት ላይ መውደቁን እንመልከት።
ባጭሩ ልግለጽ ፤

(1) “የሕዝቧ አንድነት ደፍርሷል።

(2) ግዛቷ/ድምበሯ ተቆራርሶ ለጠላት ተሰጥቷል፤

(3) ቋንቋን መሰረት ባደረገ ስርዓት እየተገዛች “ሕዝቡ” በጎሳ ተከፋፍሎ ባንድ ጎሳ ላይ

ያነጣጠረ ጥቃት እንደ “ሩዋንዳ” ዕልቂት ተፈጽሟል። ዕልቂቱም ተደብቆ ለ25

አመት ቆይቷል። ብዙዎቹ ተቃዋሚዎችም “መ ኢ አ ድ”ን ሳይጨምር (‘መ ኢ አ

ድ’ ስለ አማራው መጠቃት ብዙ አቤቱታና ጨኸት አሰምቷል)። ሆኖም

የኢትዮጵያ ምሁራን ሊያነሱት ያልፈለጉት እንዲረሳ እና በየመድረኩ አንዳይወሳ

ሆን ብለው የተረባረቡበት ሁኔታም እስኪመስል ድረስ የጋዜጠኞች እና ግለሰቦች

መታሰርና መብት ረገጣ ብቻ ሲጮኹ የአማራው ሰቆቃ ተደብቆ አንዲቀር

ተደርጓል/በተዘዋዋሪ ከጠላት ጋር ተረባርቦል ማለት ይቻላል። ማሕበረሰቡ

በሁሉም ቦታ አዝጋሚ በሆነ ግጭት በአፓርታይድ ክልል ምክንያት “እየተጋደለ እና

እየተጋጨ” ነው። ዛሬም ቶሎ ብሎ ሂደቱ እርማት ካልገጠመው ወደ ‘ሁቱ እና

ቱትሲ’ ዓይነቱ የእርስ በርስ መጠፋፋት እንደሚያመራ ብዙ ምልክቶች እያየን

ነው።

(4) አክራሪ ሃይማኖቶች ተስፋፍቷል፤

(5) አዲስ መጤ የሆነ የዘረኞቹና አለምን ለመግዛት የተነሱ በሰይጣን እና በአለም

ፍጅት የሚያምኑ “የኤሊሙናቲ” ሃይማኖት ተከታዮች ኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ

ተመስርተዋል።



ጉድ በይ ሃገሪ ኢትዮጵያ! "ኢ.ሉ.ሚ.ና.ቲ" እና አለማችን።
 በተደጋጋሚ በቅዱሳን መጻሕፍት ላይ የተነገሩ ትንቢቶች
 ይፈጸሙ ዘንድ የጨለማው ገዢ የሆነው ሉሲፈር ዙሩን
 እያከረረው ይገኛል።
 የተሸወድንበት ግዜ ይብቃቃቃ!!!! ንቁ ንቁ ንቁ
 ስለ መናፍስት ውግያና ሚስጥር ለማወቅ የሬድዮ አቢሲኒያ
 እና አባታችን መልአክ መንክራት መጻሕፍት በማለዳ መያዝ
 ትምህርት በመክታተል ከእስራታችን እንውጣ!

(6) ሕዝቧ ለሰደት እና ለባርነት ተዳርጓል፤

(7) ወጣቶቿ ለግብረሰዶም፤ እና እህቶቻችንም ዕርቃናቸው እያሳዩ ጎዳና ላይ ቆመው የሚታዩ የእህቶቻችን ባሕሪ ተቀባይነት አግኝቶ ለሸርሙጥና፤ ለሱስኛ እጽ ተዳርጓል፤

(8) የዛሬ ወጣቶቻችን ብርታት በአንዳንድ ጸሐፍት ግምገማ 'ብቸታ/ብግስላ፤ በነብር...' ቢመሰሉዋቸውም አሁን ያለው ትግል በጀግንነት ቢጋፈጡም ግንዛቤአቸው አጠያያቂ ነው። ካንድ የምወደው የቅርብ ወዳጄ በዚህ ጉዳይ አንስተን "አለው የለውም" ሰፊ ውይይት አድረገናል። አገራዊ ራዕይ ያለው ሩቅ ተሻግሮ የሚራመድ ግንዛቤ

የላቸውም የሚል የራሴን ክርክር ላስምርበት። ለዚህ እዘረዝራለሁ። “በቲት ፎር ታት”
(blw for blow) የሚነዳ የስሜት ተጓዥ ነው። (በተለይ እውጭ አገር ያለው)

ላስምርበት የምፈልገው፡ ወጣቶች ሲባሉ እንደክራር በጠባብ ሕሊና የተቃኙ
የአሮሞ፤ የሶማሌ፤ የትግሬ... ወጣቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አሁን
ለምክራክርበት ነጥብ ግንዛቤ ይሰጣችኋል። የአማራ ወጣቶችም ለ25 አመት
ማሕበረሰባቸው ሲጨፈጨፍ፤ ሲፈናቀል፤ ለምን እንዳንቀላፉ እና ይባስ ብሎ
የማይናቁ በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ ብዙ አማራ ወጣቶች እና ምሁራን
አማራዎች በጨፍጫፊዎቹ ብዱኖች ተሰግስገው የሚዲያ አገልጋዮቻቸው፤
ሚኒስተሮቻቸው፤ ዘፋኞቻቸው፤ ካድሬዎቻቸው፤ ሰላዮቻቸው፤ ተወካዮቻቸው ...
ሆነው ለምን እንደቆዩ ግንዛቤአቸውን ለማየት ይረዳል። በገለልተኛነት ቆመው
ለ25 አመት ሕዝባቸው ሲታረድ ያላመማቸው ብዙ ሚሊዮን አማራ ወጣትም ሆነ
ምሁሩ ክፍል እዛው መደርደሪያ ውስጥ ብታሰልፏቸው፤ ለግንዛቤ ይረዳል።

(9) ዜጎች ከመኖርያቸው እየተባረሩ የአገሪቱ ለም መሬቶችና ሜዳዎች ለባእድ
አገር ዜጎች በስፋት ተሰጥቷል።

(10) ሴት እህቶቻችን የዓረቦች መጫወቻ ግዑዝ ዕቃ ተደርገው በወያኔ ጊዜ
የውርደት ውርደታቸው እንድያዩ ሆኗል። ወንዶች ወንድሞቻችንም በየበረሃው እና
በየባሕሩ እየገቡ በጣም በርካታ ወጣቶች ለስደት ተዳርገው ሰው ለሚያርዱ
አክራሪ እስላሞች ተዳርገዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ሃዘናቸውን ለመግለጽ ባደባባይ
የተሰበሰቡ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችም የወያኔ ባለስልጣናት በሰጡት ትዕዛዝ
መሰረት ቅልብ ወታደሮቹን በመላክ ተጨማሪ ሃዘን በማውረድ “የድበደባ እና
የእስራት ቅጣት” በዜጎቻችን ላይ ፈጽሞባቸዋል። ወዘተ... ወዘተ... ወዘተ...

ባጭሩ የሕዝባችን ሕይወት ለክፉ ሕይወት ተዳርጓል፤ ቀስ በቀስ እየተገዘገዘ ነው ማለት ነው። ይህ እንዴት ተከሰተ? ማንስ ነው የዚህ ሴራ አቀነባባሪ? የሚለው በጥልቅ መመርመር አለብን።

ባለንበት ዘመን፤ አገሮች እየተናጉ ነው። ከመጠነኛ መረጋጋት ወደ የከፋ የሕዝብ እና የአገሮች መደፍረስ ያለ ምክንያት አይከሰትም። ምክንያት አለው ማለት ነው። ምክንያቱን እንፈልገው እና እንወያይበት።

ለኢትዮጵያ መናጋት ምክንያቶች እና የተሰነዘሩብንን ጥቃቶች ወይም ሌሎች አገሮች ሲደፈርሱ ከመጋረጃ ሆኖ “ድፍረሳውን” ወይም የመናጋቱ ትዕይንት የሚያንቀሳቅሰው ክፍል ማን ነው? እንዴትስ ይከናወናል? የኢትዮጵያ ጥቃት ዓለም አቀፍ ተዋናዮች እና በውስጥ ወኪሎቻቸው በኩል የተከናወነ፤ የተሰነዘረ ጥቃት አለ። ያ ጥቃት ምንድን ነው?

አገሮች ሲደፈርሱ በአራት ‘4’ ደረጃዎች ውስጥ ማለፍ ይኖርባቸዋል። እነዚህ የድፍረሳ ደረጃዎች “ዩሪ ቢዝናቭ” የተባለ የድሮ የሶቭየት ሕብረት የስለላ ክፍል ከፍተኛ ባለስልጣን የነበረው፤ በ1970 ዎቹ አካባቢ ወደ አሜሪካኖች እጁ በሰጠበት ወቅት እና በቃለ መጠይቁ ጊዜ “የአሜሪካን ማህበረሰብ ለማፍረስ ሶቭየቶች የተጠቀሙባቸው ስልቶች በጠመንጃ ሳይሆን “ideological-subversion” ወይም “የርዕዮተዓለማዊ አስተሳሰብን መበከል” የሚል የመንፈስ ጦርነት በማካሄድ ነበር። ይህ “መንፈስን የማጥቃት ጦርነት” ከአገራችን ሁኔታ ተመሳሳይነት ስላለው ግንዛቤ እንዲኖረን እንደ መረጃ አቀርባለሁ።።

ኢትዮጵያ ውስጥ የሕብረተሰቡን ነባር፤ የቆየ፤ የተረጋጋውን ሰላማዊ ሕሊና፤ አሁን ካለው ከደፈረሰው የማህበረሰባችን ሕሊና ሲተያይ “ዩሪ” ከተናገረው ጋር ባስገራሚ ክስተት “መቶ በመቶ” ተመሳሳይነት አለው።

ይህ “ideological subversion” ይህ “ሕሊናን የማደፍረስ” ሴራ ተግባራዊ ለማድረግ፡ ያለ ጠመንጃ ፤ ያለ ጦርነት “ቀስ በቀስ/ በዝግታ” አንድ አገር ለማፍረስ የሚከተሉት አራት መከናወን ያለባቸው የሂደት ደረጃዎች ማለፍ አለበት

1. Demoralization የሞራል ዝቅጠት
2. Destabilization አገርን ማናጋት
3. Crisis አገርን በቀውስ ሂደት ማስገባት
4. Normalization የውሸት እርጋታ የመጨረሻው የአገሪቱ ሕልፈተ ሞት (ልክ ወያኔ ወይም ኒው ወርልድ አርደር የተባለው “አዲስ ሴራ” አገሪቱን/አለምን “ኖርማላይዝ” አድርገናታል (አረጋግተናታል) እያለ ሕብረተሰቡ “በጎሳ ጽዳት” እንዲፋጅ እና አገሪቱ እንዳትኖር የማድረግ የመጨረሻው የአገሪቱን “ግብአተ መሬት” አንዲጠናቀቅ የሚደረግ የመጨረሻው ዘዴ ማለት ነው።

እነዚህ አራት ደረጃዎች በኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ሕይወት በመከናወን ላይ ናቸው። የመጀመሪያው “ዲሞራላይዘሽን” (**የሞራል ዝቅጠት**) ሂደቱን ስንመለከት፡

ዩሪ የሚለን አንድ ነገር አለ። በእንግሊዝኛው ልጥቀስ “You are what you eat, and your brain is the product of its perceptions. Americans consume data bits from television each night.፡ ሲተረጎም ካላበላሸሁት በቀር፡ እሱ የሚለው “ አንተነትህ የሚወስደው ቅርጽ አንተ በምትመገበው ምግብ የሚሰጥህ የአካላት ቅርጽ ሲሆን፤ ሕሊናህም የሚቀረጸው “ሆን ተብሎ” ያለ አማራጭ ሌት ተቀን ወደ አእምሮህ “በሚቀዳ” የቴሌቪዥን መረጃዎችን ነው።” ይላል። ይህ **ዲሞራላይዘሽን (የሕሊና/የሞራል ዝቅጠት)** ኢትዮጵያዊያን ወጣቶችን በማጥቃት ላይ ነው።

ወጣቱ በምዕራቡ እና በዓረቡ አለም ባሕል፣ቋንቋ፣አስተሳሰብ ተዘፍቋል። ወያኔ በሚመድብላቸው ሥራ ማስኬጃ በጀት ተደግፈው በቲቪ/በትያትር ቤቶች/በመዝናኛ ማእከሎች/በሰፖርት እና በሙዚቀኞች፣ በፊልምተዋናዮች፣ በሚለብሱት፣ በሚናገሩት፣ በሚያጨሱት እና በሚያመነኸጉት፣ በሚጫሙባቸው ጫማዎች እና ልብሶች በኩል የሕብረተሰቡን ሕሊና በመለወጥ አገራዊ ባህሉን እና ቋንቋው እንዲነጠቅ ተደርጋል።

“አንደበቱ እና አእምሮው” ኢትዮጵያዊ ሳይሆን “አረባዊ ወይንም ምዕራባዊ” ባህል አንጸባራቂ ሆኗል። ብታምኑም ባታምኑም፤ ከኔው ጋር ላትስማሙ ትችላላችሁ፤ ነባራዊው እውነታ ግን ይኼው ነው።

የታሪክ ተንታኞች እንደሚሉት ‘ባሕሉ የተነጠቀ ማሕበረሰብ’ “ጥዋት የወጣበትን ቤት” ማታ ሲመለስ ‘ጥዋት የወጣበትን’ ቤት አያውቀውም እንደ ማለት ነው ይላሉ። ጥቃቱ

የሚነጣጠረው ኢላማ አብዛኛው በወጣቱ ስለሆነ ወጣት አገር ተረካቢ እንደመሆኑ መጠን ‘የተምታታ ሕሊና’ ያለው ወጣት ደግሞ “አገሩን ብቻ ሳይሆን፤ ማንነቱን አያውቅም” ማለት ነው። ማንነቱን የሳተ ሕሊና ደግሞ ስለ አገሩ ጥቃት ግንዛቤ የጎደለው ይሆናል ማለት ነው።

የዲሞክራሲያዊ/የሞራል ዝቅጠት/ ሂደት በአንድ አገር ለማከናወን የሚወስደው እድሜ ከ 15 እስከ 20 አመት ይፈጃል። ይህ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠናቋል። ይህ እንዲህ ይላል።

“Why that many years? መልሱን ይሰጠናል፡- Because፣ this is the minimum number of years required to educate one generation of students in the country of your enemy exposed to the ideology of [their] enemy.” ለምን ያንን ሁሉ አመት ይፈጃል? ይላል እራሱን በመጠየቅ፤ ምክንያቱም ይላል ሲመልስ፡ ለማጥቃት የፈለግከውን አገር የተማሪዎቿን/የተቀባዩ/ ሕሊና ለመለወጥ፤ የራስክን አስተሳሰብ በሕሊናቸው ለማስረጽ የሚፈጅው ጊዜ ያንን ያህል አመት እየተጓዘ መጠናቀቅ ስላለበት ነው።” ይላል። ይህንን በምሳሌ ለማየት ከፈለጋችሁ

በደርግ ጊዜ

በወያኔ ጊዜ

በጣሊያን ፋሺስቶች ጊዜ የተከሰቱ የሕሊና ጥምዘዎችን/ጥቃቶችን ስንመለከት

በደርግ ጊዜ የማርክሲዝም የሌኒኒዝም ርዕተ አለም ማለትም “የሶቭየቶች/የቻይናዎች ፍልስፍና በማስገባት የማሕበረሰቡን ሕሊና በመጠምዘዝ ለቀውስ የዳረገውን ሁኔታ ስንመለከት

ወይንም **በወያኔ ጊዜ** የከፋፍለህ ግዛ፤ አክራሪ የሃይማኖት እና የጎሳ ብሔረተኛነት ማለትም “ከደቡብ አፍሪካው” ክልላዊው ዘረኛ አስተዳዳሪ የማይተናነሰው የቋንቋ አስተዳደር ተግባራዊ በማድረግ ጎሳዎችን በተለይ አማራውን በግፍ ለጥቃት የተጋለጠበት ሁኔታ ስንመለከት፤- ወይንም **የፋሺስት ጣሊያኖች** ሴራ” በአነጎችና በወየኔዎች ቅየሳና አስፈጻሚነት አገርን የማፍረስ ሴራ “ኤትኒክ ፌደራሊዝም” (የጎሳ ብሔረተኛ ፌደራሊዝም) ተግባራዊ እንዲሆን በዝግታ ከ17 እስከ 25 አመት ፈጅቷል። (የሕዝቡ ባሕላዊ ጥንካሬ እንጂ ሌላ አገር ቢሆን የኸኔ አገሩ በሙሉ እንዳለ ፈርሶ ነበር)። ሆኖም መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት ደርሷል። ሁኔታውም አስፈሪ ነው።

ይህ የሳብሽርኸን/የብከላ ጥቃት ሲፈጸም ያለ ምንም ጠንካራ አገራዊ/አርበኛዊ ወይንም ፓትርያቲክ ተቃውሞ ተከናውኗል። እርግጥ መጠነኛ ተቃውሞች ተደርገዋል፤እየተደረጉም ነው። ግን በቸልተኛነት ስለተለቀቀ “ዲሞክራሲያዊ/የሞራል ዝቅጠቱ” በውስጥ ተዋናዮች በጠምነጃ እና ያለ ምንም ጠመንጃ ስለተከናወነ “በሁለት ትውልዶች እድሜ ሂደት” ውስጥ ተከናውኗል ማለት ነው(በደረግ እና በወያኔ ወቅት)።

የአገራችን ወጣት “ማርክሲዝም” ወይንም ያንን ካላወቀ ደግሞ፤ በአለም ውስጥ የሌለ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በገዛ ልጆቿ የተቀየሰው አደገኛው “ኤትኒክ ፌደራሊዝምን/የቋንቋ/” አስተዳዳሪ ተዋውቋል ማለት ነው። ሁለቱንም ‘ርዕዮት’ በውጭ አገር የአይዲዮሎጂካል ሳብሽርገርን ተዋናዮች የተሰነዘሩበት የሕሊና አጠባዎች ተቀባይ ሆኗል።

የዲሞክራሲያዊዎችን ዝቅጠት ባጭሩ በ15 እስከ 20 አመት ያሉት ወቅቶች ሲጠናቀቅ፤አሁን ያለው ሕብረተሰብም ይሁን በመወለድ ላይ ያሉ አዳዲስ ትውልዶች፤ያስተሳሰባቸው ሕሊና ከተቀየረ አገራዊ ፍቅር ስለማይኖራቸው ሁለተኛውን ደረጃ ማለትም **“ዲስታብላይዘሽን”** አገርን የማናገቱ ሂደት በቀላላሉ እንዲከናወን ይረዳል ማለት ነው። (የአሮሞዎች እና የትግራይ ወጣቶች ለዚህ ብቁ ማሳያ ሆነው እናያቸዋለን)።

2ኛው የ Destabilization አገርን የማናጋት ሂደት ወጥመድ ደግሞ ምን እንደያዘ እንመልከተው፡

የሕብረተሰቡን የተረጋጋ ሕይወት (የተረጋጋ አገር) ለማናጋት የሕዝቡን ሻልዩ/አቅጣጫን/ቀልብን በማሳት የሚከናወኑ ብቻ ሳይሆን ባገሪቱ ውስጥ ያሉት አርበኞች፤አገር ወዳዶች፤ምሁራኖቻችን በዝግታ ማስወገድ ለመናጋቱ ከፍተኛ ክፍተት ስለሚኖረው በነዚህ ላይ ጥቃት መከናወን ስለነበረበት ጥቃት ተፈጽሟል። ከሕሊና አጠባ የተሸጋጋረው የዲስታቢላይዘሽን ሂደት በጣም አስፈሪ እና የአገሪቱን ማሰርያ /መልሕቅ የሚበጠስበት ወቅት ነው ማለት ነው። አገር ሲናጋ ማሰሪያ፤ሉጓም የሌለው ፈረስ ይሆናል ማለት ነው።

ሊቃውንቶች፤ምሁራኖች፤አገር ወዳዶች እና አርበኞች የአገሪቱ መሪዎች እና ሉጓሞች ናቸው።እነዚህ “እሴቶች/ የአገሪቱ ውድ ዋስትናዎች” ናቸው። ማለትም “ዋናው የአገሪቱ አንጡራ ሃብት ናቸው”። ካፒታል /አሴት የሌለው ባንክ “ባንክራፕት/የከሰረ እንደሚሆነው ሁሉ” አገሪቱም ምሁራኖቿ ስታጣ “አገሪቱ ትናጋለች” ማለት ነው። ዱሩዎቻችን በታቸውን ይነጥቁዋቸዋል ማለት ነው።

እነዚህ በሰብብ አስባቡ በውጭ እና በውስጥ ተዋናዎች አጥቂነት እየተጠቁ ከስራ እንዲፈናቀሉ፤ እንዲታሰሩ፤እንዲሰደዱ፤ አካላቸው እንዲጎድል ከተደረገ፡ አገሪቷ ጠባቂ አልባ ሆና ፤ጠበቃ፤ተሟጋች፤ተዋጊ፤ተከራካሪ፤አስተማሪ፡ ስለማይኖራት “አገሪቱን ለማናጋት” ለአጥቂዎቹ ስለሚቀል፤ አጥቂዎቹ የወጡትን የማናጋት፤የማፍረስ ሂደት በቀላሉ ይጠናቀቃል ማለት ነው።

የሕብረተሰቡ “ኤክሲዳስ” ስደት ከተለመደው ቁጥር በላይ ፤ሞት፤ባርነት፤ውርደት፤ ባይተዋርነት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ሲደርስ “አገርን የማናጋት” ሴራው ተከናውኗል ማለት ነው። እኛ ከአገራችን ወጥተን እዚህ ያለንበት ዋና ምክንያት የማናጋቱ ሂደት ስለባዎች መሆናችንን ግንዛቤ ውስጥ አስገቡት።

ይህ ሲጠናቀቅ ተጫዋቾች አሉ። ተጫዋቾቹ በማወቅም ባለማውቅም በማናጋቱ ሴራ ውስጥ የየራሳቸው መጥረቢያ ይዘው በማናጋቱ ሂደት የሚተውኑ ተዋናዮች አሉ። እነማን ናቸው?

የሃይማኖት ድርጅቶች፤ ነጋዴዎች፤ ሚዲያዎች፤ የሴት/የወጣት/የምሁራን፤ እና የፖለቲካ ድርጅቶች ወዘተ ወዘተ...ይጨምራል። አነዚህ ተዋናዮች የአገሪቱ ዜጎች ስለሆኑ፤ የየራሳቸው ዓላማ/አጀንዳ ግብ ለማድረስ የሚጓዙበት መንገድ አቀባቸውን በጥንቃቄ ካልተጓዙት እራሳቸውን በማናጋቱ ሂደት ጠልፈው የማናጋቱ ሴራ ተጫዋቾች የሚሆኑበት ጊዜ አለ።

ባጭሩ እንመልከት። እውነታው የሚከተለው ነው፡ ላብራራ። ሕዝቡ/ድርጅቶች/ አጥቂዎቹ በሚሰጡት የፖለቲካ ጫዋታ/ካርድ እየተጠቀመ እርስ በርስ በጣላትነት እየተፈራራጁ፤ የየራሱን ባንዴራ እያሰራ በማውለብለብ “ኢትዮጵያን” ማክከላዊ የጋራ ጠላት በማድረግ የተሰጣቸው የማናጋት ሴራ የየራሳቸው መጥረቢያ ይዘው በመገዝገዝ ላይ ናቸው። በፋሺስቶቹ የተሰጣቸው “የኤትኒክ ፌደራሊዝም አስተዳዳሪ” አገርን የማናጋት ሴራ ለማከናወን “ጎሳዎች” የሌለን “የጋራ ጠላት” መፍጠር ነበረባቸው። የጋራ ጣላት የተባሉት ደግሞ “ኢትዮጵያ፤አማራ፤አርቶዶክስ” የሚባሉ እስቶች ወይም ማሕበረሰቦች በጠላትነት ተፈረጁ ወይም ከፍተኛ “ጥቃት” ተፈጽሞባቸዋል። ይህ ሴራ በጣሊያን እና ከዚያም በፊት የተሰነዘረ የጥቃት ዘመቻ ስለሆነ “ጥቃቱ” አሁን በወያኔ ጊዜ ደንዳና መሰረት ጥሎ የአገሪቱን ማዕከላዊ ምስሶ ተነቃንቆ ለመውደቅ በመንገዳገድ ሂደት ላይ ይገኛል ማለት ነው።

የወስጥ ተዋናዮቹ ‘የነፍጠኛ፤የጡት ቆራጭ አገር፤ ኋላ ቀር አገር፤የመቶ አመት አገር’ በማለት ኢትዮጵያን ‘በማዋረድ፤በማንኳሰስ’ የማናጋቱ ሂደት “ስሎው ፕሮሰሱ” (በዝግታ) እንዲከናወን እየተደረገ ነው። አሮሞዎችና እና ትግሬዎች የአገሪቱን መሰረታዊ ምስሶዎች ለማፍረስ ለ25 አመት አፍራሽ ሚና ተጫውተዋል። ለወደፊቱም አገሪቱ እንደትፈርስ መሪ ተዋናዮች የነበሩ እና ለወደፊቱም የሚሆኑትና ለማፍረሱም ሆነ ብለው ዛሬም እያሰፈሰፉ ያሉ በጎሰኛ ጠባብ ማርክሳዊና ፋሺስታዊ ፌደራሊዝማዊ ርዕዮተኛ የተበከሉት የሁለቱ ማሕበረሰብ ወጣቶችና ምሁራን ክፍሎች እንደሆኑ በልበ ሙሉነት ስነግራችሁ ቅር የሚላችሁ ካላችሁ፤ ነባራዊን ሁኔታ ግንዛቤ ያላችሁም ማለት ነው። የወያኔ ስርዓት ቢወገድም የተቀሩት በአሮሞና

በትግሬ ዙርያ አጎራባች አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰቦች፤ መራራ እና ስከፊ ትግል የሚፋጠጡት በፋሺስታዊ ጠባባ ጎሰኛ ርዕዮተ ከነዚህ ሁለት ማህበረሰቦች ጋር ነው። አንዳንድ አንባቢዎቹ ከሆሆታ ስሜት ወጥታችሁ ትችቴን በርቀት ብታጤኑት የወደፊት ጉዞአችሁ ወዴት እያመራ እንደሆነ ይረዳችኋል።

ግንዛቤአችን ስናሰፋ፤ የማናጋቱን ሂደት ለማከናወን “በሕግ የተፈቀደ” የጥላቻ ቅስቀሳ በኢትዮጵያ ላይ፤ በክረስትያን ማህበረሰብ ላይ፤ በአማራ ሕብረተሰብ ላይ እንዲጻፍ፤ እንዲነገር ፤ የጥላቻ ሃውልቶች በአሮሞ እና ትግሬ ክ/ሀገሮች እንዲቆሙ፤ በድርጅት ፖሊሲ ተጽፎ፤ የመንግሥት ሥልጣን በተቆጣተሩ ከፍተኛ ባለሥልጣኖች እና መሪዎች የተፈቀደ የማናቆርና የጥላቻ ቅስቀሳ ያለማቋረጥ አድምጠናል። መሪዎችም በይፋ በቴሌቪዥን፤ በራዲዮ፤ በጋዜጦች ይህንኑ የጥላቻ ንግግር በመናገር ወይም ሲነገር ቸል በማለታቸው ሕብረተሰቡ እንዲሸማቀቅ እና ውረድቱ እንዲለማመደው ሕጋዊ እንዲሆን ተደርጓል።

መለስ ዜናዊ፤ ስብሐት ነጋ፤ (ዳዊት ዮሐንስን አትርሱ) እና በርካታ የአሮሞ፤ የሶማሌ እና የትግሬ መንግሥታዊ ባለሥልጣኖች ወዘተ..... ወዘተ... በይፋ አገሪቱን እና የኢትዮጵያ ሰንደቃላማን በመዘለፍ የታወቁበት የፖለቲካ ማስታወቂያቸው እንደነበር እና ዛሬም እንደሆነ የግዝገዛው መሪ ተዋናዮች ናቸው። የኢትዮጵያ ወጣቶች በሳብሽርገር/በብከላው ስለተለከፉ፤ ጉልህ የሆነ ‘ተቃውሞ’ ሲያሳዩ አልታዩም። ወጣቶቹ ጀርሃቸውን ከፍተው ከ25 አመት በኋላ ጩኸታችን በዝግታ ማድመጥ የጀመሩት ገና አሁን ነው። ለዚህ ደግሞ ምሁራን እና የፖለቲካ ተቃዋሚዎች አብረው ከማህበረሰቡ ላይ ተበክለው ስለነበር ጊዜ ፈጅቷል።

አጥቂዎቹን እየተከተሉ፤ የሃይማኖት፤ የጎሳ መሪዎች ነን የሚሉም እንደ አሸን በመፍላት፤ አገሪቱን እንደ ባዕድ አገር ቆጥረው፤ ራሳቸውንም እንደ ባእድ ዜጋ ቆጥረው “ኢትዮጵያ አገራችን አይደለችም” እያሉ ያልወረወሩት ነውረኛ ቃላት የለም። የብከላው ሰንጠረዥ ጣራ ነክቷል።

‘የሳይኮሎጂካል ሳብሽርኸን/የሰነ አእምሮው የብረዛ/ ዘመቻ “መንግሥት” ነን በሚሉ አካሎች ያለ ምንም ዩሉኝታና ፍርሃት በድፍረት በአገራችን ሕዝብ ሃይማኖታዊ እምነት ላይ በቴ/ቪኸን እንዲተላለፍ አድርገዋል። አጥቂዎቹ- የሕዝቡ ጨዋዊ ሞራል፤አብሮነት፤የተረጋጋ ማሕበረሰብ እንዳይኖር፤ፈሪሃ እግዚአብሔር ቦታ እንዳይኖረው፤የወያኔ መሪዎች በሕዝቡ ሃይማኖት ላይ በፈጣሪ እየተሳለቁ በፓርላማ መድረካቸው ላይ በአምላክ ላይ የተሳለቁበት/ያፌዙበትን መድረክ ከቶ አይረሳም።

ትንተናዬን በማሰረጃ ላሰደግፍ ።

አንድ በወያኔ ፓርላማ ውስጥ የሚገኙ ብቸኛ ተቃዋሚ (ስማቸው አቶ ግርማ ሰይፉ ይመስሉኛል ባልሳሳት) “አምላክ ኢትዮጵያን ይጠብቅ” ብለው ንግግራቸው ሲደመድሙ “አባ ዱላ ገመዳ” የተባለው (የወያኔ የጭነት አጋሰስ) ብለው ሰዎች የሚሳለቁበት “የወያኔ ፓርላማ አፈ ጉባኤ” ላንቃው እስኪሰነጠቅ የሳቀበትን እና የወያኔ ፓርላማ አባሎችም እሱን በመከተል አዳራሹን ሳቅ በሳቅ እንዴት እንዳስተጋቡት በቴሌቪዥናቸው የተላለፈውን የውስጥ ገመናቸውን ያሳዩንን አስታውሱ።

ሆን ተብሎ የአገሪቱን ሃይማኖቶች በማዋረድ የሕዝቡን አምላክ እና በሃይማኖት አስተማሪዎቹ ላይ በመሳለቅ የሕዝቡን “ኤቲክስ/ግብረገብነት” እንዲሰበር በማድረግ ማሕበረሰቡ ወደ አረመኔነት ከተለወጠ፤አስቀድመን የተነጋገርንበት የሳብሽርኸን/የብከላው ዘመቻ ይሳካል ማለት ነው። ሕብረሰተብ የነበረው ገብረገብ እና ሃይማኖት እያንኳሰሰ በተጓዘ ቁጥር ሕብረተሰቡ አረመኔ እየሆነ በሄደ ቁጥር “ግድያ፤ ስርቆት፤ ውሸት፤ ይሉኝታ፤ ክሕደት” ይሰፍናል። ስለሆነም ‘ሆን ብለው’ ያቀዱት የማናጋቱ ሴራ ለማቃናት ይቀላቸዋል ማለት ነው። አንደ ኢትዮጵያ ያለ በፈሪሃ እግዚአብሔር የሚጓዝ ማሕበረሰብ፤ ወደ አረመኔነት ሲለወጥ “ሰውን በቁመናው ወደ ገደል መወርወር፤ሰው ገድሎ ቆዳውን መግፈፍ፤ ነብስ ጡር የጸነሰቺውን ሕፃን ከማሕጸንዋ ከነ ሕይወቱ በቢላዋ ቀድዶ እሱን እና ልጁን መግደል” የመሳሰሉትን አረመኔያዊ ባሕሪዎች እንዲታዩ ክፍተት ይሰጣል።

ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽሟል። የበደኖ የመሳሰሉ እልቂቶች እና አሁንም በአማራው ሕብረተሰብ ላይ የጎሳ ጽዳት ዘመቻ እየተከናወነ ያለው ሂደት “የአረመኔነት” ባሕር በወያኔ ጊዜ “በዲስታብላያዘሺኑ” /በማናጋቱ ሂደት ውስጥ የተፈጸመ ሴራ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው “የሕዝብ ተጠሪዎች” ነን እያሉ “የአምላክ ስም” በጠራ የፓርላማ ተቃዋሚ አባል ላይ የወያኔ ፓርላማ አባሎች እና አፈጉባኤው “የተሳለቁበት”።

ባጭሩ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ የምፈልገው “የተረጋጋ ሃይማኖት” እንዳይኖር ሴራው በዚህ እና በመሳሰሉት ዘዴዎች በማከናወን ሕብረተሰቡ ፈጣሪው እንዲንቅ እና “ዲሲፕሊን” ወይም “ግብረገብ” አንዲጎድለው በማድረግ፡ “ክሕደት እና ግድያ” የመሳሰሉ ሕብረተሰቡ በነውርነት ሲመለከታቸው የነበሩትን “ነውሮች” እንደ “ነውር” እንዳያያቸው አድርጓል ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን “ካት ትሮት ሜንታሊቲ”/cut-throat mentality (ይሉኝታ የሌለው) ዘረፋ/ኮራፕሽን/ንቅዘት” እና “አንተ የኔ ጎሳ ቋንቋ ተናጋሪ ስላልሆንክ ከክልሌ ውጣ” እየተባለ፤ አገሪቱ በማናጋት ሂደት ውስጥ “እየተናጠች” የምናያት።

ከላይ የጠቀስኳቸው የፖለቲካ፣ የሚዲያ፣ የሃይማኖት፣የጎሳ ወዘተ..ወዘተ....ተቋማት “ያገሪቱን ግንድ” በመገዛዝዙ፤በማናጋቱ ትእይንት ውስጥ እጃቸውን በማስገባት በሳብሽርሲቡ/ በጥቃቱ **ዘመቻ** በመሪዎቻቸው “ማለትም” በወያኔ እና በአነግ ፕሮፓጋንዳ እየተመሩ ወደ አስፈሪው ሂደት እየወሰዱን ነው። የሃይማኖት ተዋናዮችን ስትመለከቱ የተዘረጉላቸው የ“ideological subversion” ሴራ እየተመሩ **ከዓረቦች** በአላህ ስም፤ በዋሃቢም ስም፤ **ከምዕራቡ ዓለም** ደግሞ በጴንጤ፤ በአይሁድ ወዘተ..... እየተጠመደ በማያውቀው መርዝ እየተመረዘ “በማናጋቱ ሂደት” ውስጥ እየተጓዘ ነው ማለት ነው።

ፈላሻዎች ኢትዮጵያዊነታቸው፤ አፍሪካዊነታቸው እንዲክዱ ተደርጎ፤ አይሁዶች ነን በማለት የገዛ አጋራቸውን አውግዘው ወደ አይሁዶቹ አገር ወደ እስራል በገፍ በሕጋዊ ሴራ ወደ አዲስ ባርነት እራሳቸውን በማዘጋጀት “ባርነትን” ተቀብለዋል። በርካታ እህቶች እና ወንድሞች በአረብ አገር በወያኔ አስፈጻሚነት ወደ ባርነት እየተላኩ ለመገልጽ በሚያዳግት ግፍ እየተገደሉ እና እየተረገጡ ይገኛሉ። ግልፅ የሆነ ንግግር ነው እየተናገርኳችሁ ያለሁት።

የሳብሽርገርኑ/ብከላው ጥቃት፤ ‘ከውጭ’ የሞሳዶች፤ የሲኦኒስት እና የመላ አረቦች ሴራ እና ቅንብር፤- “ከውስጥ ተዋናዮች” ደግሞ ወያኔዎች እና አነጎች ሆነው በመተባባር የሕብረተሰቡን እና የተረጋጋውን ማህበረሰብ “በማናጋቱ ሂደት” የሰነዘሩብንን ጥቃቶች ስትመለከቱ ጥቃቱ በግልጽ ይታያል።

እስላሞችም ቢሆን ካሁን በፊት ያላየነው በክርስትያኑ ማህበረሰብ ላይ፤ በቤተክርስቲያን እና በገደማት፤ በመነኮሳት ግድያና ቃጠሎ መፈጸም። አለፍ ብሎም በመስጊዶችና የተቀደሱ የእስላም መሪዎችን መቃብሮችንም አስነዋሪ የማፍረስ ተግባሮች ታይተዋል። እስላሞች ሴቶችም ወንዶችም ዓረባዊ ባሕል እያጠቃቸው በግልጽ ይታያሉ። አለባበሳቸው ቋንቋቸው፤ ስማቸው ጸላቸው ኢትዮጵያዊ ሳይሆን “አረባዊ” ወይም “ፓኪስታናዊ” አስመስሏቸዋል።

አንዳንዶቹ በዲሞክራሲ ጥያቄ እየተነሱ “አገራቸውን” በሁለተኛ ደረጃ በማስቀመጥ “ሃይማኖታቸው እስላም አገራቸው እና መሪያቸው አላህ” በማለት ኢትዮጵያ የመኖሪያ ቤታቸው እንጂ ደም እና አጥንታቸው እንዳልሆነች በመስበክ፤ እራሳቸውን “የሃይማኖት ብሔረተኞች” አድርገው በማስሰለፍ “ከጎሳ ብሔረተኞች” ጋር ፍጥጫ ገብተው አገሪቱን በማናጋት ሂደት ላይ ይገኛሉ። የsocial code of behavior የማህበረሰቡ የመለያ ባሕሪዎች/ቁልፎች ተለወጧል ማለት ነው።

ሚዲያዎችም ስንመለከት።

የዜና እና የትችት ድረገጾች ከምሁራን እና የአገር ሉአላዊነትና አንድነትን ከሚበርዙ ተቃዋሚዎች የጋራ ስምምነት በመፍጠር፤ የፕሮአፓጋንዳቸው አሰራጮች በመሆን ግራ ቀኙ ሳይደሰሱ እየተጓዙ፤ እራሳቸውን በጤነኛ ተቃዋሚነት ሽፋን ገብተው የደበቁ ተገንጣዮች እና የመሳሰሉ ጸረ ኢትዮጵያ ሃይላት በብእራቸው እና በየዌብሳይታቸው እየቀባቡ ተቀባይነት እንዲኖራቸው የሕዝቡን ሕሊና በማጠብ በጥቃቱ ዘመቻ እጃቸውን አስገብተዋል። ኢትዮጵያዊያን እጅግ ሲበዛ ተጃጅለዋል ስላችሁ በእርግጠኛነት ነው። በየሰብሰባው አዳራሽም

ሆነ በሰላማዊ ሰልፎች የሻዕቢያ፤ የአነግ፤ የአብነግ ባንዴራዎች ከትዮጵያ ሰንደቃላማ ጋር እየቀላቀሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ማየት የጥቃቱ ዘመቻ ተቀባዮች ሆነው በግዝገዛው ላይ ሳያተወቃቸው ተዋናይ ሆነዋል። ይህ ከፍተኛ የውርደት ውርደት እና ለጠላት መንበርከክን



ያሳያል።

ሚዲያዎቹ ከፍተኛ የብከላ ሜዳዎች/መናኸርያ ሆነዋል። ሚዲያዎችን እየተመለከቱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችም አብረው ከንፈዋል። የሻዕቢያ፤ የአነግ፤ የአብነግ የወያኔ... ባንዴራዎች እንዲውለበለቡ ፈቅደዋል። ይህ ካልቀፈፋቸው የወያኔን ባንዴራ ለምን ማውለብለብና በየቦታው መቃወምና ከተሰቀለበት ማውረድ ወይም ትግራዎች የወያኔ ባንዴራ ለብሰው ወይም እያውለበለቡ ሲያዩ ለምን እንደሚያወግዟቸው እጅግ አስገራሚ የሕሊና ንቅዘትን ያመላክታል። የኢትዮጵያ ወጣቶች በሚዲያዎች የሚተላለፉትን የብረዛ ፖለቲካ ተበክለው የአገራዊ ሉአላዊ ዕይታ ግንዛቤአቸው መበስበሱ አይነተኛው ምልክት ነው።

ሚዲያዎቹ ወጣቱን በሳብሽርገርኑ ዘመቻ ለማጥቃት እሩቅ ተራምደዋል። በዚህ ሳይወሰኑ፤ ኢትዮጵያውያን ነን የሚሉን የነዚህ ሚዲያ ጋዜጠኞች “ኢሳያስ አፈወርቂን” የአመቱ ሰው፤ በማለት በሚዲያዎቻቸው በማውጣት ፤ በሕዝባችን ላይ ያፈጠሩ የተቃዋሚ የዜና አውታሮች አሉ። ኤርትራ ውስጥ የመሸገው እንደ አንዳርጋቸው ጽጌ የመሳሰሉት የግንቦት 7 መሪዎችም “የኢሳያስ ሰብአዊነትና ዲሞክራሲነት” ለሕዝባችን ለመሸጥ በኢሳት ቲቪ ቀርበው በፕሮፓጋንዳ ገበያ በማሻሻጥ ስራ ላይ ተጠምደው፤ የዲስታብላይዘሽኑ ዘመቻ ተዋናዮች በመሆን የራሳቸውን መጥረቢያ ይዘው በግዝገዛው ስራ ላይ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። በሙሉ

እንኳ ሳይሆኑ አንዳንድ ጋዜጠኞች የተቃዋሚውን አንድነት (በተለይ በቅንጅት ወቅት) በማፍረሱ ሂደት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን አንዘጋውም።

የፖለቲካ ድርጅቶችም

ወያኔ እና የውጭ አገር ተዋናዮች በሚሰጧቸው የዲሞክራሲ ጨዋታ ገብተው እራሳቸውን በማስገመት 22 አመት የረባ ስራ ሳይሰሩ የታሰሩትንም ሳያስፈቱ እራሳቸውንም “ወንጀል ሳይሰሩ” ወንጀል ሰርተናል በማለት ወያኔ ባዘጋጀላቸው የይቅርታ ማስፈረሚያ ፎርም (ቅጽ) ፈርመው ከእስር ወጥተው “ሕዝባዊ ማዕበሉን” በሚገርም አሳፋሪ ብልሽት አካላቸው። ሊወለድ እራሱን ከማሕጸኑ ያስወጣ አብዮት ጎትትተው ከማስወለድ ይልቅ፤ እንዳይወለድ ወደ ማሕጸኑ እንዲገባ ገፍተው ወደ ሗላ ወሸቁት። ወያኔ የልብ ልብ ተሰምቶት እነሆ የማናጋቱ ሂደት እየቀጠለበት ይገኛል።

ይህ ሁሉ ስንመለከት ሁሉም በወያኔዎች እየተመሩ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የየራሳቸውን መጥረብያ በመያዝ አገሪቱን በመገዘገዝ በቆረጣ ሂደት ላይ ናቸው። ስለዚህም የማናጋቱ ሂደት እየተጠናቀቀ ሲሄድ ወደ ሦስተኛው ምዕራፍ ማለትም ወደ “Crisis” አገርን በቀውስ ሂደት ማስገባት ወደ ሚለው ደረጃ እያመራ ይገኛል።

3ኛው ሂደት ማለትም Crisis ቀውስ ሲከሰት

“አናርኪ” ስርዓተ አልባነት ይከሰታል። ለነገሩ የተገባደደ አንኳ ሳይሆንም በከፊል ስርዓተ አልባነቱ እየተካሄደ ነው። ሁሉም የየክልሉ ጎሰኛ ሃላፊ፣ ፖሊስ፣ የሕግ ዘርፎች ሁሉ፤ የየራሳቸው ስልጣን በመያዝ ማእከላዊው ከፌደራሉ መንግሥት ተብየው ቁጥጥር ውጭ ናቸው። ተበደልኩ ብሎ አንድ ዜጋ ወይንም ማሕበረሰብ/ቡድን/ተቋም ወዘተ... ወደ ፌደራል መንግስት አቤት ሲል፤ የፌደራሉ መንግስት የክልሉን ስልጣን መጋፋት ስላማንችል እንደፈረደብህ እዛው “ተጋፈጥ” ይሉታል።

ማስረጃ ልሰጥ። ወያኔ በሥልጣን አፍላው አመት፤ የጎጃም ገበሬዎች በብአዴን ወረባሳ ባለሥልጣኖች መሬታቸው እየተጠቁ ለብአዴን ደጋፊዎች ሲሰጥ ለደረሰባቸው በደል አቤት ለማለት አዲስ አበባ ድረስ በእግር ተጉዘው (አንዳይጓዙም ተከልክለው በድብቅ ነበር የተጓዙት) አቤት ሲሉ እነ መለስ ዜናዊ አይናችሁን አናይም ብለው “ይክልሉ ባለሥልጣኖች ጋር ተጋፈጡ” ብለው ነበር የመለገሻቸው። የሚበላ ምግብ እንኳ አጥተው የአዲስ አበባ የኒሽርሲቲ ተማሪዎች ‘ተክለሃይማኖት ቤተክረስትያን’ ቅጥር ግቢ ወስጥ ተጠልለው የነበሩት ምስኪን ገበሬዎች ከሚመገቡት ዳቦ ይዘውላቸው እንደሄዱ በወቅቱ ፎቶግራፎቻቸው እና ዜናውን በኢትዮጵያን ረጅስተር“ መጽሔት መውጣቱ ይታወሳል።

ለዚህም ነው የቀውሱ/የ **Crisis**” ሂደት ስፋት ስንመለከት፤ “በሺዎቹ የሚቆጠሩ የአማራ ሕብረተሰብ ገበሬዎች፣ሽማግሌዎች፣ሕፃናት እና እናቶች ከጉራ ፈርዳ፤ ከጋምቤላ ከአሮሞ ከልሎች እየተጨፈጨፉ፤ንብረታቸው እየተነጠቀ እንዲወጡ ተደርጎ “የጎሳ ጽዳት” /ኤትኒክ ክሊንሲክ” ሲፈጸምባቸው ለማየት የበቃንበት ክስተት የቀውሱ/የ **Crisis**” ሂደት ግስጋሴ ላይ መሆኑ ምልክት ነው ።

ይህ ክራይሲስ/ቀውስ ቀደም ብዬ እንዳልኩት “አስቸኳይ እርማት ካልተደረገለት” ፤በሌላው ወገን ያለው ተጠቂው ክፍል ትእግስቱ እያለቀ በሄደ ቁጥር “የመልስ ምት” ለማጥቃት ሲገደድ፤ ሩዋንዳ ውስጥ ያየነውን አስከፊ የእርስ በርስ/ሲቪል ኮንፍሊክት/እልቂት (ጦርነት) ሊነሳ ይችላል በማለት ከጥቂት አመታት በፊት በአሲምባ የውይት መድረክ ፓልቶክ ክፍል ተጋብጧል የሰጠሁት አስተያየት ዛሬ ያልኩትን ምልክት ቀስ በቀስ እየታየ ነው። ለዚህም ቀውስ እንዲከሰት የወያኔ መሪዎች እና በወያኔ ሥር ተጠልለው የመገንጠል ዓላማ ለማካሄድ ያደፈጡ የተገንጣይ አባሎች አማካይነት ቀውሱ እንዲከሰት በመግፋት ላይ ናቸው።

4) አራተኛው ዲስታብላየዘሽን

የሚለው የመጨረሻው ሂደት “አገር ተበታትኖ” እህት እናት ወንድም ዘመድ ተለያይቶ የመጨረሻው የአገሪቱ ግብዓተ መሬት የሚከናወነበት ደረጃ ነው ማለት ነው። ኤርትራ

በዛው ደረጃ ትገኛለች። የኤርትራ ሕዝብ በዲሲታብላይዘሽን ሂደት እየተራመደ (በማረጋገጥ ስም) ሕይወቱ ተናግቶ ቀውስ ውስጥ ገብቶ አበባ ይዘው ሆ ሲሉ የነበሩ ጉረኞች ዜጎቹ ወደ ሲኦል ገብተው “አራሳቸው እና ቤተሰቦቻቸው” ቀውስ ውስጥ ገብተው ለሲናይ በደዊን ዘላን ዓረቦች መጫወጫ ሆነዋል። ኢትዮጵያም በዚህ ሂደት ላይ በወያኔ ምክንያት በ2ኛውም በ3ኛውም ደረጃ ሂደት ላይ ትገኛለች።

አብዛኛው ጽሑፌ ለወደፊቱ ለማሳተም እያሰብኩ ካለሁት መጽሐፍ የተቀነጨበ ነው። የሳይኮሎጂካል ሳብሽርሲቭ ጥቃቱ ያለ ጠመንጃ በፕሮፓጋንዳ አማካይነት እንዴት እንደተከናወነ ለማሳየት የሞከርኩትን እዚህ ልግታና፤ በመጨረሻ ከዚህ ጽሑፍ ላይ ተያያዢነት ያለው የአርበኛዎና የምህርትዋ የ ዶ/ር አበባ ፈቃደ “የምንፈልገውን ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉን ነገሮች ምንድን ናቸው?” የሚለውን ጽሑፍ ጉግል አድረጋችሁ ብታነብቡ የኢትዮጵያዊነት ሕሊናችን እንዴት ቀስ በቀስ እንደተሸረሸረ/erode/ እንደሆነ ምክንያቶቹን አስቀምጣቸዋለች እና እሱን እንድታነቡ እያሳሰብኩ፤ እዚህ ላቁም።

አመሰግናለሁ

ጌታቸው ረዳ Editor Ethiopian Semay (getachre@aol.com)